

ታየ ቦጋለ፡ የዓቢይ የምስጢር መልእክተኛ ?

ታከለ በላይ

ነገር ሲበዛ በአህያ አይጫንም መባሉን አልሳትኩም :: ነገር የሚያሳዝነኝና የማዝንለት ፍጡር ተምሮ መሃይም፤ ተነግሮት አልሰማ ያለው ዲሲዮስፖራ ተብዬ ፍጡር ነው :: በሰሞኑ ልደቱ ክህደቱን በዋሺንግተን ዲሲ እያስተናገደ ነው :: የዱያስፖራው ሚዲያ ባንዳ ምሁራንና ሙያተኛ ዋሽኖቻችን፤ የቀይ ሽብር ነፍስ ገዳዮችን ቃለ መጠይቅ እያደረጋላቸው ውሸታቸውን ያናፍሳሉ :: ጠያቂዎቹ ራሳቸው የታሪክ አክሮቶቻቸው የደርግና ወያኔን ግም ሽታ የሚያውድ ነው :: በየመድረኩ ልዩ ፤ ልዩ አወናባጆች ተሰማርተዋል:: አስመሳይ ምሁሮች፤ ግማሽ ኢትዮጵያዊ ግማሽ ፈረንጆች፤ ሪቻርድ ሹህ

አቶ ታየ ቦጋለ በአውሮጳ ከተሞች እየተዘዋወረ ስብሰባዎችን ሲያደርግ ቆይቷል :: በሌጣው ሲታይ ኢትዮጵያና ኢትዮጵያዊነትን ደጋፊና ጃዋር የተባለውን አውሬ ተቃዋሚ በመሆኑ የሚሰጠው መልእክት ያደናግራል :: በተጨማሪም የዓቢይና ለማ መገርሳ ደጋፊ መሆኑን ሲፋጠጥ ያምናል :: ታየ ቦጋለ አሮምኛ ተናጋሪ አብርሃም ያዬህ ይመስላል :: ብዙ ይለፋልል :: ስለ ራሱና ዝርያው ብዙ አላስፈላጊ ነገሮችን ያወሳል:: ቁም ነገር ጥያቄዎችን ሲጠየቅ ነው ማንነቱና ሚናው የሚታወቀው:: ሚስቱ ልጄን ይዛ ጥላኝ ሄዳ ነበር ብሎ እንዲነግረን ምንም ፍላጎት አልነበረንም :: ጉራጌ መሆኗም የትም ግባ የማይባል ነው :: ኢትዮጵያውያን መዋለዳቸው ምስጢር አይደለምና :: በታየ ቦጋለ ስብሰባዎች የነአቢይ ወንጀሎች አይነሱም :: የወያኔ ይነገራል የአቢይ አይወሳም:: ስላልተፈቱ የፖለቲካ እስረኞች ታየ ትንፍሽ አይልም :: የወያኔ ህገ አራዊትን ሲተችም አይሰማም :: የደርግ ወንጀልን ደብቆ ድርጅቶች በዚያን ጊዜ እርስ በርስ ተፋጁ ይለናል :: የታየ ቦጋለ ገበና የተጋለጠው በአቢይ አገዛዝ ላይ ያለው አቅዋም ሲጠየቅ ነው : : የነአቢይን ምርጫ የሚሉትን ይደግፋል :: በጀርመን በፓሪስ ወዘተ መልስ ሲሰጥ አቢይን እወደዋለሁ፤ ይህንንም እንዲያውቅልኝ እፈልጋለሁ ሲል ተደምጧል :: የታየ መልዕክት እነ አቢይ ኢትዮጵያዊ ሆኖ አብንና ጃዋር አስቸገሯቸው የሚል ነው :: ደግ ርህሩህ ቁርጫቸውም አሉ ሲል ተሰምቷል:: አብንን ለሁለት ከፍሎ ሲቀጠቅጥ ቆይቷል :: ጃዋር ሚንቀሳቀሰው አህዴድ ሆኖ የአቢይን ድጋፍ ስላገኘ ነው :: ጃዋርና አነግ ተጋብዘውና ታቅፈው ህዝብ ላይ የተለቀቁት በአቢይና ለማ ነው ; ያደረሱት ጥቃትም የነአቢይና ለማ ነው : የአሮም ዘረኝነት የሁሉም መለያ ነው :: ታዲያ ለምን አቢይን ከደሙ ኢትዮጵያዊ ሊያደርገው ታየ ይዳክራል ? ኢትዮጵያ ካልን በዚያው አፍ አቢይ ልንል አንችልም :: የአሮም ዘረኝነት ሌላ፤ ኢትዮጵያዊነት ሌላ:: ታዲያ የታየ ቦጋለ ሚና ምንድነው?

ከማንም በላይ ኢትዮጵያዊ ነኝ ብሎ በመደስኮር ታየ ቦጋለ ተልዕኮው አቢይን ማሻሻጥና ኢትዮጵያዊ አድርጎ ማቅረብ ነው :: መዋሸትና ህዝብን ማደናገር:: ዲያስፖራውን ለማወናበድ የተላከ ነው :: የሚያሳዝነው በሄደበት ሁሉ በጭብጨባ የሚቀበሉ መገኘታቸው ነው :: ከሀዲውን ልደቱን በቃለ መጠይቅ የሚሻሸሉና የሚቀበሉ ያሉ በመሆኑ አይገርመኝም :: ልጩን አሞኙኝ ባይ ማፈሪያ ዲያስፖራ ሆነናል :: ውሉ ከጠፋብንም ውሉ አድሯል :: በራሳችን ያፈርን ይመስል የውሸት ምስክርነት የሚከትቡልንን ማመኑን መርጠናል :: ያሳዝናል በአያሌው:: የነ አቢይ አዳናቂና ደጋፊ ስለ ኢትዮጵያዊነት ሊሰብከን መፍቀድ አልነበረብንም :: ውሃ ወራጅ ዳኛዎችን ማቀፍ መተው ያለብን ነው : :

ባለፈ ባገደመው ቀጣፊ አንወናበድ ወገን::